



ኒቆዲሞስ

የዐብደ ጾም ገኛው ሳምንት ኒቆዲሞስ ይባላል። ስያሜው የቅዱስ ያሬድ ነው። በዚህ ዕለት የፈሪሳውያን አለቃ የነበረው ኒቆዲሞስ የተባለ ሰው በሌሊት ከጌታ ዘንድ መጥቶ ሲማር ጌታቸውንም ምሥጢረ ጥምቀትን፣ ነገረ ዳግም ልደትን እንዳስተማረው እየጠቀሰ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ቅዱስ ያሬድ ስለዘመረው የዕለቱ ሥያሜ “ኒቆዲሞስ” ተብሏል። የመዝሙሩ ርእስም “ሆረ ኃቤሁ ዘስሙ ኒቆዲሞስ” የሚል ነው።

“ሆረ ኃቤሁ ዘስሙ ኒቆዲሞስ ወደቤሎ ለኢየሱስ ረቢ ሊቅ ንሐነ ነአምን ብከ እም ጎበ አብ መጻእከ ከመ ትኩን መምህር ዕጋለ አንበሳ ሰከብከ ወኖምከ አንሥኢ በትንሣኤከ”

ትርጉም፡

“ስሙ ኒቆዲሞስ የተባለው ሰው ወደ ጌታቸው ኢየሱስ ሄዶ መምህር ሆይ ልታስተምር ከአብ ዘንድ እንደመጣህ እናምንብሃለን አለው። የአንበሳ ደቦል ተኛህ አንቀላፋህም በትንሣኤህም አንሳን”

በዚህ ዕለት በቅዱሴ ጊዜ የሚከተሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ይነበባሉ።

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. ገባሬ ሰናይ ዲያቆን | ሮሜ 7 ፡ 1-9 |
| 2. ንፍቅ ዲያቆን | 1ኛ ዮሐ 4 ፡ 18-ፍጻሜ |
| 3. ንፍቅ ቄስ (ካህን) | ሐዋ 5 ፡ 34-ፍጻሜ |

ምስባክ (መዝ 16 ፡ 3)

ሐወጽከኒ ሌሊተ ወፈተንኮ ለልብየ
አመከርከኒ ወኢተረክበ አመጻ በላዕሌየ
ከመ ኢደንብብ አፉየ ግብረ ዕጋለ እመሕያው

ትርጉም፡

ልቤን ፈተንኸው በሌሊት ኃበጥኸኝ ፈተንኸኝ ምንም አላገጥሁብኝም የሰውን ሥራ አፊ እንዳይናገር ፈቃዴ ነው

- | | |
|------|-------------|
| ወንጌል | ዮሐ 3 ፡ 1-20 |
| ቅዱሴ | ቅዱሴ ማርያም |

ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት፣ ባደገበት እና ባስተማረበት ዘመን የነበረውን ቅድመ ሁኔታ ስንመለከት እስራኤላውያን ለዘመናት በሮማውያን ባርነት ቀንበር ሥር የሚላቀቁበትና ከዚህ የሚያወጣቸውን የመሲሁን የመምጣት ተስፋ የሚጠብቁበት ጊዜ ነበር።

ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ መሲህ መሆኑን ሲነግራቸው የተቀበሉት በተደበላለቀ ስሜት ነበር። ምክንያቱም እነርሱ ደጠብቁ የነበረው ጦር ሰብቆ ሰራዊት አስታጥቆ ከሮማውያን የባርነት ቀንበር የሚገለግላቸውን እንጂ በባዶ እጁ “አርነት ላወጣችሁ መጣሁ” የሚላቸውን አልነበረምና ብዙዎቹ መሲህነቱን ቢጠራጠሩም በፍጹም እምነት እስከመጨረሻው የተከተሉትም ነበሩ። ከብዙዎቹም መካከል አንዱ ኒቆሌሞስ የተባለ የአይሁድ አለቃ ሲሆን ቅድስት ቤተክርስቲያናችንም የዐብይን ጾም 7ኛ ሳምንት በእርሱ ስም ስይማ ትዘክረዋለች።

ኒቆሌሞስ ማነው?

1. ፈሪሳዊ ነው (ዮሐ 3 ፡ 1)

ፈሪሳውያን ሕግ የሚያጠብቁ፣ ቀሚሳቸውን በማስረዘም እነርሱ የማይፈጽሙትን ሕግ በሕዝቡ ላይ የሚጭኑ ራሳቸውን ከፍ ከፍ የሚያደርጉ አባታችን አብርሃም እያሉ የእርሱን ሥራ የማይሠሩ ወገኖቻቸው። (ዮሐ 8 ፡ 39)

በዘመኑ የነበሩ እስራኤላውያን ከቅኝ ገዢዎቻቸው እና ከአሕዛብ በወረሷቸው አገገል ልማዶች እና ትምህርቶች የተነሣ እርስ በርስ አይሁዳዊ፣ ሳምራዊ፣ እየተባባሉ ከአይሁድም ደግሞ ሰዱቃዊ፣ ፈሪሳዊ፣ ጽሐፍት፣ ኤሲያዊ... ተብለው የተከፋፈሉ ከዚያም ሲከፋ ደግሞ ገሊላዊ፣ ናዝራዊ እስከመባባል የደረሱበት ጊዜ ነበረ። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን አስቀድሞ አብርሃምን ከቤተሰብህ ተለይተህ ወደማሳይህ ሥፍራ ውጣ ያለው አምላክ ኒቆሌሞስንም ከፈሪሳውያን ለይቶ ወደ ጌታ ዘንድ እንዲመጣ እና እንዲማር ልቡን አቀናለት። (ዘፍ 12)

2. የአይሁድ አለቃ ነው

በዘመኑ የነበሩ ሮማውያን ገዢዎች በጭቆና ቀንበር ሥር ያዋሉትን ሕዝብ የሚያስተዳድሩት እነርሱ ከላይ ተቀምጠው የሕዝቡን ጠባይ፣ ልማድ፣ ሃይማኖት እና ቋንቋ በሚያውቅ ምስለኔ ነበርና ኒቆሌሞስም ፈሪሳዊ ሲሆን ግን በሮማውያን የተሾመ ባለሥልጣን ነበረ። (ዮሐ 3 ፡ 1)

3. መምህረ እስራኤል ነበረ

ኒቆሌሞስ ወደ ክርስቶስ ሲቀርብ ምልክቶቹን ቢያምንም አምላክነቱን አልተቀበለም ነበር። ትንቢተ ነቢያትን የማንበብና የማወቅ ዕድል የነበረው ቢሆንም ጌታ የሚያስተምረውን ትምህርት ለማመንም፣ ለመቀበልም ባለመቻሉ ክርስቶስ “የአይሁድ አለቃ ስትሆን ደህንን አታውቅምን?” ብሎ ውዳሴ ከዘለፋ ተናግሮታል “የአይሁድ አለቃ” ብሎ ውዳሴ “ደህንን አታውቅምን?” ብሎ ዘለፋን ተናገረ። ባለማወቁም ተደንቆ መምህርነቱንና፣ አምላክነቱን፣ መድኃኔዓለም መሆኑን ገለጸለት። (ዮሐ 3 ፡ 2 ፣ 14 ፣ 18)

ኒቆሌሞስ ለምን በሌሊት ወደ ጌታ መሄድን መረጠ?

ከላይ እንደገለጽነው ኒቆሌሞስ የአይሁድ አለቃ፣ ፈሪሳዊ፣ መምህረ ኮሪትም ስለነበር አይሁድ ከሚቃወሙት መሲህ ጋር መታየቱ ተቃውሞ ሊያስነሳበት ስለሚችል በሌሊት ወደ ጌታ መሄድን መረጠ። ምንም እንኳን ኒቆሌሞስ መምህረ ኮሪት ቢሆንም ወደ ጌታ ሲመጣ ራሱን

ዝቅ አድርጎ ክርስቶስን “መምህር ሆይ” ብሎ የእርሱን አላዋቂነት፣ የክርስቶስን ማዕመረ ንቡዓትነት (የተሰወረን አዋቂነት) መስክሯል።

መድኃኒታችን ክርስቶስም ወደርሱ የሚመጡትን በፍቅር የሚቀበል አባት ነውና ኒቆዲሞስ በኦሪጎስ መምህርነቱ የእርግጥን ምልክት እንደሆነ በሚያውቀው መስቀል በረከት እንደሚመጣ የነሐሱን እባብ ታሪክ ጠቅሶ አስተምሮታል። (ዘፍ 2 ፡ 18፣ ገላ 3 ፡ 13፣ 2ኛ ቆሮ 5 ፡ 2 ፣ ዮሐ 3 ፡ 14-15)

ነገር ግን ከትምህርት ሁሉ ኒቆዲሞስን የከበደው “የሰው ልጅ ሁለተኛ መወለድ ያስፈልገዋል” የሚለው ነበር። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ በመሆኑ ሰው በመንፈስ ሊወለድ ያሻዋል ብሎ ሲያስተምረው ኒቆዲሞስ ከሚያውቀው ምድራዊ ልደት ጋር ተመሳስሎበት “ሰው እንዴት ካደገ በኋላ ከእናቱ ሊወለድ ይችላል?” ሲል ጌታን ጠይቆታል። እርሱም “ከውሃና ከመንፈስ ተወለዱ ዘንድ አላችሁ” (ዮሐ 3 ፡ 7) ብሎ የሰው ልጅ በጥምቀት (ዳግም ልደት) የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚሆን እንጂ ከማጎጠን አንስቶ ዳግም የሚወለድ አለመሆኑን አብራራለት።

ከኒቆዲሞስ ምን እንማራለን?

- ትግሃ ሌሊት (ሌሊት ለአገልግሎት መትጋት) (ዮሐ 3 ፡ 2፣ ማቴ 26 ፡ 41)
- አስከፊ መጠንቀቂያ መጽናት (ማር 14 ፡ 15፣ ማቴ 24 ፡ 13፣ ዮሐ 19 ፡ 38)
- ስምዐ ጽድቅ (የአውነት ምስክር መሆን) (ሉቃ 12 ፡ 3-5)
- ራስን ዝቅ ማድረግ (አትህቶ ርዕስ) (ሉቃ 16 ፡ 42፣ 18 ፡ 11-16)

ማጠቃለያ

ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል እንዳስተማረው መንግሥተ እግዚአብሔርን ለመውረስ ከመንፈስ ቅዱስ ዳግም መወለድ ያስፈልጋል። አንድ ሰው በሥጋ ከወለደቱ ሳይወለድ በዚህ ዓለም መኖር እንደማይቻለው እንዲሁ ከእግዚአብሔር ያልተወለደም በመንፈሳዊው ዓለም ሊኖር አይቻለውም።

ስለዚህ በሁለተኛው ልደት የአሮጌውን ሰው ማንነት እና ጠባይ በመጣል አዲሱን ሰው ክርስቶስን በመልበስ አዳማዊ ደካማ ባህርያቸንን በቃሉ ልንሸር ከእርሱም ልንወለድ ርስቱንም ወርሰን የእግዚአብሔር ልጆች እንባል ዘንድ ለክብር ተጠርተናል። በዚህም አባታችንን መስለን ልንኖር ይገባናል። ቅዱሳን እርሱን መስለው ኑረዋልና።

ወስብሐት ለእግዚአብሔር
ወለወላዲቱ ድንግል
ወለመስቀሉ ክቡር

በሰ/አ/ሰ/ት/ቤቶቶ አንድነት ጉባዔ
የምሥራቅ ክፍለ ግዛት ትምህርት ክፍል